

በፌዴራል የመንግሥት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ፣ በክልልና የከተማ አስተዳደሮች የመንግሥት ግዥና ንብረት አስተዳደር ተቆጣጣሪ አካላት መካከል 7ኛው ዙር ቋሚ የጋራ የምክክር መድረክ ጉባዔ

የመክፈቻ ንግግር

የተከበራችሁ፤

- የፌዴራል እና የክልል የግዥና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት የሥራ ሃላፊዎች፤
- የፌዴራል እና የክልል የከተማ አስተዳደር የመንግሥት ግዥና ንብረት አስተዳደር ተቆጣጣሪ አካላት የስራ ሃላፊዎች፤
- የክልልና ከተማ አስተዳደሮች/የገ/ኢ/ል/ቢሮ የሥራ ሃላፊዎች፤
- የኢትዮጵያ የንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት የስራ ሃላፊዎች፤
- የፌዴራል መንግሥት መ/ቤቶች የሥራ ሃላፊዎች፤
- ጥሪ የተደረገላችሁ የንግድ ህብረተሰብ አካላት፤
- የልማት አጋሮቻችን፤
- የመገናኛ ብዙሃን ተወካዮች፤
- ክቡራትና ክቡራን፤

በፌዴራል መንግሥት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ እና በክልል/ የከተማ አስተዳደር የመንግሥት ግዥና የንብረት አስተዳደር ተቆጣጣሪ አካላት መካከል የሚካሄደውን 7ኛ ዙር የጋራ የምክክር መድረክ ጉባዔ በንግግር ስክፍት የተሰማኝን ልባዊ ደስታ በቅድሚያ መግለጽ እወዳለሁ።

በአገራችን የተጀመረውን ፈጣን ልማትና የዲሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ሂደት ቀጣይነት ለማረጋገጥ፣ በመንግሥት ግዥ አፈጻጸም ውስጥ ሊከሰት የሚችል የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከትን በአገር ደረጃ ከምንጩ ለማድረቅ እና በምትኩ ተገልጋይን ማዕከል ያደረገ አሠራርን እና መልካም አስተዳደርን ለማስፈን፣ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተጀመረውን የለውጥ ስራዊት ግንባታ ከዳር ለማድረስና የህዝብ ክንፍን በመለየት በጋራ ቋሚ መድረክ በመገናኘት ከምንጊዜውም በበለጠ ተቀናጅተን መሥራት ይጠበቅብናል።

ይህ ተቀናጅቶ የመሥራት አቅጣጫ በፌዴራልና በብሔራዊ ክልላዊ መንግስታትና ከተማ መስተዳድሮች የሚተገበሩትን የህግ ማዕቀፎች በማጣጠም እና በተለይም በአፈፃፀም ላይ የሚያጋጥሙትን ችግሮች ለመፍታት እና አንዱ ከሌላው ልምድ በመቅሰም አገራችን ያላትን ውስን ሀብት ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመጠቀም ከማስቻሉም በላይ በየዓመቱ ከዜጎች በግብር እና በቀረጥ መልክ የሚሰበሰበውን ገቢና ከልማት አጋሮች የሚገኘውን ድጋፍ ለተለያዩ የካፒታል ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ በመንግሥት የሚመደበውን በጀት በአግባቡ በመጠቀም ልማታችንን ለማፋጠን አጋዥ አቅም ይፈጥራል።

የተከበራችሁ የዚህ ጉባዔ ተሳታፊዎች፣

ይህቋሚ የጋራ ምክክር መድረክ የፌዴራል ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ መዋቅር ባላት አገራችን አንድ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመፍጠር እንደሚያስፈልግ የሚመለከተው ህገ-መንግስታዊ ድንጋጌ ወደ ተግባር ከመለወጥ፣ በተለያዩ ጉዳዮች የተጣጣመ አሠራር ለመፍጠር በየደረጃው እየተከናወኑ ያሉ ተግባራት ተጣጥመውና ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ከማድረግ አንጻር በመንግሥት-ትልቅ ትኩረት የተሰጠውና በመንግሥት ግዥና ንብረት አስተዳደር ዘርፍ የሚታዩትን የተለያዩ የአቅምና የኪራይ ሰብሳቢነት ችግሮችን በመፍታት ረገድ ትልቅ ትርጉም አለው።

በተለይም የአሁኑ ዙር ቋሚ የምክክር መድረካችን የሚያተኩረው በመሻሻል ላይ የሚገኘውን የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር አዋጅ፣ በቅርቡ ተግባራዊ የተደረገውን የቁልፍ የግዥ አፈጻፀም መለኪያዎች ትግበራ አፈጻፀም ያለ አገልግሎት ተከማችተው የሚገኙ ንብረቶች እና ከንግዱ ማህበረሰብ ጋር ደግሞ በመንግስት ግዥ አፈጻፀም ላይ የሚቀርቡ አቤቱታዎች አፈጻፀም፣ የውል አስተዳደር ጉዳዮች እና በንግዱ ማህበረሰብ በኩል የአገር ምርት ተጠቃሚነትን ማበረታታት የተመለከቱ ጉዳዮች በመሆኑ ከዚህ ጉባዔ የሚጠበቀው ከፍተኛ ጠቀሚ ጉዳዮች እንደሆነ ይታመናል።

ሌላው በመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ዘርፍ እያጋጠሙ ካሉ ተግዳሮቶች መካከል በዘርፉ የሚታየው የአቅም ውስንነት ችግሮች፤ የአደረጃጀት እና በተለይም የመንግስት ግዥን በኤሌክትሮኒክስ የግዥ ዘዴን በመተግበር በዘርፉ የሚስተዋለውን የኪራይ ሰብሳቢነት ችግሮችን ደረጃ በደረጃ መፍታት ሲሆን፤ ከዚህ አንጻር ከጉባዔው ብዙ ቁም ነገሮች ይጠበቃሉ።

ከላይ የተጠቀሱትንና ሌሎች ተግባራትን ተግባራዊ በማድረግ እና በዓለም አቀፍ ምርጥ ተሞክሮ የተቃኘ የመንግሥት ግዥና የንብረት አስተዳደር ስርዓት የተዘረጋውን ስርዓት በሀገር ደረጃ ተግባራዊ አድርጎ የሀገሪቱ የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ እንዲሳካ ዘርፉ የሚጠበቅበትን ድርሻ ኢንዱያስትሪን ማስቻል ዋናው ጉዳይ ነው።

ስለሆነም የመንግሥት መ/ቤቶችን ግዥ የመፈጸም እና ንብረት የማስተዳደር አቅም ካማሳደግ ባሻገር ግብር ከፋዩን ህብረተሰብ በተለይም አቅራቢዎች በሥራ ላይ ስላለው የመንግሥት የግዥ ስርዓት፤ መብትና ግዴታውን በማሳወቅ ረገድ ተከታታይ ሥራዎችን አጠናክሮ በማስቀጠል በዘርፉ የሚስተዋለውን የአቅም ችግርና ብልሹ አሰራር በከፍተኛ ደረጃ በመቅረፍ የተጀመረውን የኢትዮጵያ ህዳሴ ለማረጋገጥ መንግስት እያሳያ ያለውን ቁርጠኛ አቋም የመደገፍ ስራ ይጠበቅበታል።

በመጨረሻም ይህ የውይይት መድረክ እዚህ ደረጃ እንዲደርስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላበረከታችሁ ሁሉ ከፍተኛ ምስጋናዬን እያቀረብኩ፤ በፌዴራል የመንግሥት ግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ እና በክልሎች/ከተማ/ አስተዳደሮች የመንግሥት ግዥና ንብረት አስተዳደር ተቆጣጣሪ አካላት መካከል ለ7ኛ ጊዜ የሚካሄደው ይህ ቋሚ የጋራ ምክክርመድረክ ጉባኤ በይፋ መከፈቱን አሳስባለሁ።

አመሰግናለሁ!!